



Date: 5/1/2020

ከኢትዮጵያ ሕልውና አድን ሕብረት

ለኢትዮጵያ መንግስትና ለመላው ለኢትዮጵያ ሕዝብ የወጣ መግለጫ

ለኢትዮጵያ ኢ.ፌ.ዴ.ሪ ጠ/ሚ/ር/ዶ/ር ዑብይ አህመድ

ለኢትዮጵያ ፕሬዝዳንት ክብርት ሳህለወርቅ ዘውዴ

ለኢትዮጵያ የፌደራሽን ምክር ቤት

ለኢትዮጵያ ተፎካካሪ የፖለቲካ ፓርቲዎች

ለዓለምቀፍ የኢትዮጵያ ሚዲያዎች

ለዓለምቀፍ የኢትዮጵያ የእምነት መሪዎች፣ ምዕመናን፣ ክርስቲያንና ሙስሊሞች

ለዓለምቀፍ የኢትዮጵያ የዕውቀት አባቶች፣ ወንድሞችና እህቶች

ለዓለምቀፍ የኢትዮጵያ ታዋቂ ግለሰቦች፣ ወንዶችና ሴቶች

ለዓለምቀፍ የኢትዮጵያ ወጣቶች ወንዶችና ሴቶች

ለኢትዮጵያ ሰብዓዊ መብት ድርጅት

ለዓለምቀፍ ከፍተኛ ሰብዓዊ መብት ኮሚሽን ጄኔቭ

ለ UN (ተ መ ድ) የሲቪልና የፖለቲካ መብት ቃል ኪዳን ድርጅት ጄኔቭ

ለዓለምቀፋዊ ሰብዓዊ መብት ተሟጋች ድርጅት ሎንዶን

ከቡራትና ከቡራን፣

እኛ የኢትዮጵያ ሕዝብ ለአለፉት 28 ዓመታት የኢትዮጵያ መንግስት ተብሎ የሚታወቀው ወያኔ የኢትዮጵያን ሕዝብ ሙብቱን ገፎ በራሱ ሕገ መንግስት አርቅቆ በራሱ ፓርላማ አፅድቆ የኢትዮጵያን ሕዝብ ለሕገ መንግስት ረፌረንደም ምንም ዓይነት ዕድል ከልክሎ በዓለም ላይ ታሪካዊ አገራችንን ከዓለም ካርታ ላይ ለመደምሰስ ሲል ታሪካዊ ክፍላተ ሀገርን አፍርሶ እንደ አራዊት በክልል ቆንቋን መሠረት አድርጎ በመከለል ጨፍልቆ ዛሬ በዓለም ላይ ፈጽሞ በሰው ልጅ አንደበት የማይነገር ግፍና ሰቆቃ መፈናቀልና መታረድ እየተካኸደባት የምትገኝ ኢትዮጵያ፡ በዓለም ላይ ብቸኛ በጎሳ ፌደራሊዝም የምትተዳደርና የምትሰቃይ አገር አድርጓታል።

በዓለም ላይ በሰው ልጅ ታሪክ ውስጥ ፈጽሞ ያልተፈጸመ ቶርቶ በብዙ መረጃ፡ በቪዲዮና በዐይን ምስክሮች ተጠናክረው የቀረቡት ቀንና ቀጠሮ እየጠበቁ በዓለም ፍርድ ቤት ዘንድ የሚገኙ ሰነዶች ሁሉ ከክልል ጣጣ የመጡ ውጤቶች ናቸው።

ስለዚህ አሁንም መንግስትና የፓለቲካ ድርጅቶች በአዲሱ ሕገ መንግስት ረቂቅ ላይ እጃቸውን ሳይከቱ ረቂቁ በቀጥታ ለኢትዮጵያ ሕዝብ ቀርቦ ሕዝብ በይፋ እንዲወያይ መንግስት የሚዲያ መድረክ ከፍቶ ከመስከረም በፊት አሁን ባለው በጊዜያዊ መንግስት ኢፌድሪ ጠ/ሚ/ር/ዶ/ር ዐብይ አህመድ ሥር ከሚ መጣው አገራዊ ምርጫ በፊት ሰላማዊ ሕገ መንግስታዊ ሽግግር ለማድረግ ብሔራዊ የሕገ መንግስት ምርጫ የሚደረግበት የረፌረንደም ቀን በአስቸኳይ ለኢትዮጵያ ሕዝብ ይፋ ተደርጎ በብሔራዊ ሚዲያ እንዲገልጽልን በኢትዮጵያ ሕዝብ ስም እንጠይቃለን።

በዓለም ላይ 2 (ሁለት) ዓይነት የሕገ መንግስት ሥርዓቶች አሉ።

እንዲሁም፣ በዓለም ላይ ከሁለቱ በላይ ሌላ የሕገ መንግስት ሥርዓት የለም።

- 1) አህዳዊ የሕገ መንግስት ሥርዓትና
- 2) ፈደራላዊ የሕገ መንግስት ሥርዓት ሞዴል ናቸው።

እኛ የኢትዮጵያ ሕልውና አድን ሕብረት የኢትዮጵያን ትንሣኤ ለማምጣት፣ አህዳዊ ሥርዓት ያልተጨመረበትን፣የአልባንያ ኮምኒስቶች ሕገ መንግስት በገዛ አገራችን ላይ በነጻነት በፈለግንበት ሥፍራ ተዘዋውረን እንዳንሠራ፣ተዘዋውረን እንዳንኖር፣ እርስ በርሳችን እንድንተላለቅ ብሔር ብሔረሰቦች የሚል፣ እንደ አራዊት የሚከልለውን ሕገ መንግስት፣ በማሻሻል በትክክል የተሟላ ዓለምዓቀፋዊ ፌዴራሊዝም ኢትዮጵያውያንን በየሙያቸው ማለት እኮኖሚን በሚመለከት አንቀጽ ላይ ኢኮኖሚስቶችን ፣ በሴቶች አንቀጽ ላይ ታዋቂ ሴቶችን፣ በወንጀል አንቀጾች ላይ የሕግ ባለሙያዎችን፣ ጤናን በሚመለከት አንቀጽ ሕግ

ላይ የጤና ባለሙያዎችን፣ እያደረግን ሁሉንም በየሙያቸው አሰልፈን ለኛና ለሚመጣው ትውልድ የዘለዓለም ብርሃን ሆኖ እንዲጠብቀን ለኢትዮጵያ ሕዝብ በነጻ መስዋዕት ክፍለን፣ መንግስትም ግዜውንና ገንዘቡን በዚህ ቆጥቦ ለመላው ኢትዮጵያ ሕዝብ የተሻሻለውን ፈደራልዝም ከክልል ወደ ታሪካዊ ክፍላተ ሀገር የሚለውጥ አዲስ የኢትዮጵያ ሕገ መንግስት ባለ 90 አንቀጽ ረቂቅ መጽሐፍ መንግስት በነጻ እንድያድልልን በነጻ አበርክተናል።

ስለሆነም፣ ሕዝባችንም በጥሞና አንብቦ የሚቀነስና የሚጨመር ሃሳብ እንዲያመነጭ አዲሱን የኢትዮጵያ ሕገ መንግስት (ሕገ ኢትዮጵያ) በአማርኛና በእንግሊዘኛ ተዘጋጅቶ ለሕዝባዊ ውይይት ያቀረብነውን መጽሐፍ በድህረ ገጻችን ethioprovinces.org እየገባ መላው የኢትዮጵያ ሕዝብ ማንበብ እንድችል በግልጽ አስቀምጠናል። በዓለም ላይ ሕገ መንግስት በአገሩ ሕዝብ ብቻ የሚፀድቅ ብቸኛ ሰነድ ነው። መንግስት ለሕዝብ ሪፈረንድም መድረክና ጥበቃ ብቻ የሚያዘጋጅ አካል ነው።

ከዚህ ውጭ ሌላ የፈደራልዝም ሞዴል በዓለም ላይ እንደለለ እየገለጸን፣ የሕገ መንግስት ባለቤት የኢትዮጵያ ሕዝብ ብቻ ስለሆነ ሁሉም ማንበብ አለበት። ሐሳብ ካላችሁ ESSA 612-702-2899 ደውላችሁ ሐሳባችሁን ለመስጠት እንድትተባበሩ እንጠይቃለን። መንግስትና የፖለቲካ ድርጅቶች ሕዝባችን በሰላም ወደ ዕርቅና አንድነት መጥቶ ለአዲሱ ሕገ መንግስት ምርጫ ሪፈረንድም እንዲዘጋጅ በአክብሮትና በፍቅር ስለ እውነተኛ ፈዴራልዝም እያስተማራችሁ ለሪፈረንድም የጊዜ ገደብ መንግስት ከአሁኑኑ አስቀምጦ ይህንን ክፉ ዘመን በሰላም ወደ ብርሃን እንድንሸጋገር የሚመለከታችሁን ሁሉ በእግዚአብሔር ስም እንለምናቸኋለን።

እግዚአብሔር ኢትዮጵያንና ሕዝቧን ይባርክልን።

ኢትዮጵያ ለዘለዓለም በክብር ትኑር ።

የኢትዮጵያ ሕልውና አድን ሕብረት